





\_\_\_\_\_ 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000 1000000000  
10000000000 1000 10000 100000, 10000000 10 100000 100 1000 10000  
1000000 10000 10000000000 1000 10000 1000 10000000000  
1000 100000 1000000 1000 100000 1000000 1000000000

□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□  
□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□-□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□  
□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□  
□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□ □□□□-□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□  
□□□ □□□□□□ □□□ □□□



□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□  
□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□□□  
□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□  
□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□  
□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□  
□□□□□




ପାଇଁବାରେ ପାଇଁବାରେ ଏହା ଏହାରେ ଏହାରେ ‘ଏହା ଏହାରେ’ ଏହାରେବେଳେ ଏହାରେବେଳେ  
(ଏହାରେବେଳେ) ଏହାରେବେଳେ ଏହା ଏହାରେ ଏହା ଏହାରେ ଏହା ଏହାରେ ଏହାରେବେଳେ  
ଏହାରେବେଳେ ଏହାରେବେଳେ ଏହା ଏହାରେ ଏହା ଏହାରେ ଏହା ଏହାରେ ଏହାରେବେଳେ

ପାଦାରୀରେ ପାଦାରୀରେ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀରେ ପାଦାରୀରେ  
ପାଦାରୀରେ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ  
ପାଦାରୀରେ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ. ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ, ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ  
ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ, ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ  
ପାଦାରୀ, ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ  
ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ, ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ  
ପାଦାରୀ, ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ ପାଦାରୀ

□ □□ □ □ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□, □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □ □ □□□, □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□) □ □□□□□□□□ □□□□  
□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□  
□□□ □□□□

□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□  
□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□  
□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□



□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□  
□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□  
□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□  
□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□ □□□, □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□  
□□□□□□ □ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □ □ □□□ □□□ □□□□□□  
□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□  
□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□  
□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□  
□□□□□□ □□□□□

100

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□

□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□  
□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□  
□□□□□□□□□□

□□□□□

100

ANSWER

6 of 6

□ □ □ □ □ □ □

□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□  
□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□  
□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

\_\_\_\_\_

A horizontal row of ten empty rectangular boxes, each with a black border, intended for children to draw or write in.

A horizontal row of nine empty rectangular boxes, each with a black border, intended for children to draw or write in.

A row of eight empty rectangular boxes for writing.

1 2 3 4 5 6

ANSWER

1 2 3 4 5

A horizontal row of ten empty rectangular boxes, intended for children to write their names in, similar to a handwriting practice sheet.

10 of 10

\_\_\_\_\_

□ □ □ □ □ □

የኢትዮጵያ የአንቀጽ የአዲስ የኢትዮጵያ (YIGF) የአንቀጽ የአዲስ  
አንቀጽ የአንቀጽ የአዲስ (UNIGF) የአንቀጽ  
አንቀጽ የአንቀጽ የአዲስ የኢትዮጵያ (የአንቀጽ) የአንቀጽ የአዲስ  
አንቀጽ የአንቀጽ የአዲስ የኢትዮጵያ, የአንቀጽ የአዲስ የኢትዮጵያ

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□-□□□□□□□□□ □□□□□□  
□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□-□□  
□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□□□□) □□□□□  
□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□  
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□  
(□□□□□□) □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□, □□□□, □□□□ □□  
□□□□ □□□□□

ପାଇଁ କାହାର କାହାରଙ୍କ କାହାର, କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର  
କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର  
କାହାର (କାହାର କାହାର) କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର  
କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର, କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର  
କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର  
କାହାର କାହାର କାହାର  
କାହାର କାହାର କାହାର, କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର  
କାହାର


The diagram consists of four horizontal rows of rectangles. The first row has 7 rectangles. The second row has 3 rectangles. The third row has 8 rectangles. The fourth row has 4 rectangles. Below the first row, the first 7 rectangles are shaded. Below the second row, the first 3 rectangles are shaded. Below the third row, the first 7 rectangles are shaded. Below the fourth row, the first 4 rectangles are shaded.

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□  
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□  
□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□  
□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□

www.facebook.com/ImSaddamHossien

□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□  
□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□  
□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□  
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□  
□□□□□

□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□  
□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□  
□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□  
□□□□□



Любимые птицы, птичий мир, птицы, птичий мир птицы  
птичий мир птицы птицы птицы птицы птицы птицы  
птицы птицы птицы птицы птицы птицы птицы птицы-птичий мир  
птицы птицы птицы птицы птицы птицы птицы птицы птицы  
птицы птицы

□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□

ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ର ହେଲା ପାତ୍ରାମାର୍କ ପାତ୍ରାମାର୍କ, ପାତ୍ରାମାର୍କ ପାତ୍ରାମାର୍କ ପାତ୍ରାମାର୍କ  
ପାତ୍ରାମାର୍କ ପାତ୍ରାମାର୍କ ପାତ୍ରାମାର୍କ ପାତ୍ରାମାର୍କ ପାତ୍ରାମାର୍କ ପାତ୍ରାମାର୍କ ପାତ୍ରାମାର୍କ

□ □ □ □ □ □ □

□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □  
□□□□□ □□□□□□□ □□□, □□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □  
□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□  
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□ □□  
□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□; □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□  
□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□  
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□  
□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □ □□□□□ □□□  
□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□,  
□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

A row of 10 empty rectangular boxes for writing names.

A row of 12 empty rectangular boxes, each with a black border, intended for drawing a timeline.

ဗိုလ်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဗိုလ် ဗိုလ် ဗိုလ် ဗိုလ်ချုပ် ဗိုလ် ဗိုလ် ဗိုလ်ချုပ်, ဗိုလ်

□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□, □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□  
□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□

A horizontal row of 15 empty square boxes, intended for children to draw or color in.

□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□, □□□□□, □□□□□□□□ □  
□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□□ □□.□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□  
□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□.□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□





□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□  
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□, □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□  
□□□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□  
□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□  
□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □ □ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □-□□□  
□□□□□ □ □ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □ □ □ □□□□□  
□□□□□

□□□ □□□□ □ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□  
□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□  
□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ ‘□□□□□□□□’ □□□□□□



□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□  
□□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□; □□□  
□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□  
□□□□ □□□□□ □□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□  
□□□□ □ □ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □ □□□□  
□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□, □□  
□□□□□ □□□□ □□□ □□□, □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□  
□□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□  
□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□  
□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□  
□□□□□□□□□, □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□

我喜歡的電影是《魔戒》三部曲，這部電影的故事情節非常豐富，充滿了魔幻色彩，而且畫面美不勝收，音效也十分震撼。我還喜歡《指環王》這部電影，它和《魔戒》一樣，都是我最喜歡的電影之一。

